



በአዮዋ ውስጥ ምን ይከፈታል?

ክፈት

- የሸቀጣሽቀጣ መደብሮች
- ባንኮች እና የዲ.ቤ ማህበራት
- የጋዝ ማቆሚያዎች / ራስ-አቅርቦት
- ፋርማሲዎች
- የቀን መቁጠሪያዎች
- የደብዳቤ መላኪያ / መላኪያ አገልግሎቶች
- የእንስሳት ሐኪሞች
- የአገልግሎት መደብሮች
- የህክምና ስፓዎች
- የቆዳ መገልገያዎች
- ማሳጅ ቴራፒ
- ንቅሳት ማቋቋም
- ካምፖች
- ድራይቭ - በቲያትር ቤቶች

በ 50% ክፈት

- ምግብ ቤቶች
- የአካል ብቃት ማእከላት
- የገቢያ አዳራሾች
- ሌሎች የችርቻሮ መደብሮች
- ሳሎን
- የፀጉር አስተካካዮች
- ቤተ መጻሕፍት
- ማህበራዊ እና ክለቦች ክለቦች

ዝግ

- አሞሌዎች
- ቲያትሮች
- ካሲኖዎች
- ከፍተኛ ማዕከላት
- የአዋቂዎች የቀን መቁጠሪያዎች
- ሙዚየሞች
- የውሃ ማስተላለፊያ / መካኒ አራዊት
- መዋኛ ገንዳ
- የመጫወቻ ሜዳዎች
- የበረዶ መንሸራተቻዎች
- የመንሸራተቻ መናፈሻዎች
- ከቤት ወደ ቤት የሚደረጉ ሽያጮች

በአዮዋ ውስጥ ምን ይከፈታል?

ከዚህ በታች ክፍት የሆነው ነገር አሁንም የተዘመነ ዝርዝር አለ።

የጎጆ ሥራዎች በሚይ 15 ቀን 2020 እንዲከፈቱ የተፈቀደላቸው ጎጆዎች-

- ምግብ ቤቶች
 - ዲንበኞችን በ 50% አቅም ይገድባል
 - ከ 6 ሰዎች ያልበለጠ ቡድን
 - ሠነጠረ at ቢያንስ 6 ጫማ ርቀት ሊኖረው ይገባል
 - የራስ-አገልግሎት ምግብ ወይም መጠጦች የሉም
 - ማህበራዊ ርቀትን ለመጠበቅ እና የንፅህና አጠባበቅ አሰራሮችን ለማሳደግ ተገቢ ጥረቶችን ማድረግ አለበት
- የአካል ብቃት ማእከላት
 - ዲንበኞችን በ 50% አቅም ይገድባል
 - መሣሪያዎች ከ 6 ጫማ ርቀት ርቀት መደረግ አለባቸው
 - የቡድን ትምህርቶች ከ 10 ሰዎች በማይበልጥ መሆን አለባቸው
 - ማህበራዊ ርቀትን ለመጠበቅ እና የንፅህና አጠባበቅ አሰራሮችን ለማሳደግ ተገቢ ጥረቶችን ማድረግ አለበት
- ማደዎች
 - ዲንበኞችን በ 50% አቅም ይገድባል
 - የምግብ ፍ / ቤቶችን ጨምሮ ሁሉም የተለመዱ መቀመጫዎች ተዘግተው መቆየት አለባቸው
 - የመጫወቻ ስፍራዎች ዝግ መሆን አለባቸው

- ማህበራዊ ርቀትን ለመጠበቅ እና የንፅህና አጠባበቅ አሰራሮችን ለማሳደግ ተገቢ ጥረቶችን ማድረግ አለበት
- ሌሎች የቸርቸር መደብሮች
 - ደንበኞችን በ 50% አቅም ይገድባል
 - ማህበራዊ ርቀትን ለመጠበቅ እና የንፅህና አጠባበቅ አሰራሮችን ለማሳደግ ተገቢ ጥረቶችን ማድረግ አለበት
- ሳሎን እና ባርበር ሱቆች
 - ደንበኞችን በ 50% አቅም ይገድባል
 - ቀጠሮ ሰዎች በተጠባባቂው ቦታ እንዳይሰበሰቡ ብቻ ቀጠሮ መያዝ
 - ሁሉም ደንበኞች ከ 6 ጫማ ርቀት መሆን አለባቸው
 - ማህበራዊ ርቀትን ለመጠበቅ እና የንፅህና አጠባበቅ አሰራሮችን ለማሳደግ ተገቢ ጥረቶችን ማድረግ አለበት
- የሕክምና ስፓዎች
 - ማህበራዊ ርቀትን ለመጠበቅ እና የንፅህና አጠባበቅ አሰራሮችን ለማሳደግ ተገቢ ጥረቶችን ማድረግ አለበት
- የቆዳ መገልገያዎች
 - ማህበራዊ ርቀትን ለመጠበቅ እና የንፅህና አጠባበቅ አሰራሮችን ለማሳደግ ተገቢ ጥረቶችን ማድረግ አለበት
- ማሳጅ ቴራፒ ማቋቋም
 - ማህበራዊ ርቀትን ለመጠበቅ እና የንፅህና አጠባበቅ አሰራሮችን ለማሳደግ ተገቢ ጥረቶችን ማድረግ አለበት
- ንቅሳት ማቋቋም
 - ማህበራዊ ርቀትን ለመጠበቅ እና የንፅህና አጠባበቅ አሰራሮችን ለማሳደግ ተገቢ ጥረቶችን ማድረግ አለበት
- ካምፖች
 - ማህበራዊ ርቀትን ለመጠበቅ እና የንፅህና አጠባበቅ አሰራሮችን ለማሳደግ ተገቢ ጥረቶችን ማድረግ አለበት
- የዘር ትራኮች
 - ተቆጣጣሪዎች አይፈቀዱም
- ቤተ መጻሕፍት
 - በ 50% አቅም የተገደበ
 - ከደንበኞች እና ከሠራተኞች ጋር ማህበራዊ መዘበራረቅን ያረጋግጡ
- በቲያትሮች ውስጥ ይገኙ
 - ሁሉም መኪኖች ከ 6 ጫማ ርቀት ርቀት መቆም አለባቸው
 - ከደንበኞች እና ከሠራተኞች ጋር ማህበራዊ መዘበራረቅን ያረጋግጡ
- ማህበራዊ እና ክለበች ክለበች
 - ተጋላጭ የሆነውን ህዝብ ለመከላከል ተገቢ ጥረት ያድርጉ
 - በ 50% አቅም የተገደበ
 - የፓርቲውን መጠን ወደ 6 ወይም ከዚያ በታች ይገድቡ
 - በፓርቲዎች መካከል 6 ጫማ ቦታን ማረጋገጥ
 - የራስ ምግብ ወይም መጠጥ የራስ አገዝ አገልግሎት አይፈቀድም

የሚከተለው እስከ ግንቦት 28 ቀን 2020 ድረስ እንደተዘጋ ይቆያል።

- አሞሌዎች
- ቲያትሮች - የቀጥታ እና ተንቀሳቃሽ ምስሎችን ሁለቱንም ያካትታል
- የካሜራ እና የጨዋታ መገልገያዎች የፍፃሜ-ሚውዌል ሰረገላ የሚያካሂዱ እና ተመልካቾችን የማይፈቅዱ የሩጫ ትራኮች ልዩ ሁኔታዎች
- አዛውንቶች እና የጎልማሶች መዋእለ ሕጻናት ተቋማት
- መዝናኛዎች-የቢንጎ አዳራሾችን ፣ የመንገድ ላይ መቀመጫ ወንበሮችን ፣ የመዋኛ አዳራሾችን ፣ የመጫወቻ አዳራሾችን እና የመዝናኛ ፓርኮችን
- ሙዚየሞች ፣ የውሃ ማስተላለፊያዎች እና መካነ አራዊት
- የመንሸራተቻ መንሸራተቻዎች እና መንሸራተቻ መናፈሻዎች - የቤት ውስጥ እና ከቤት ውጭ ሮለር እና የበረዶ ላይ መንሸራተቻ መዝገቦች።

- የመጫወቻ ስፍራዎች - የቤት ውስጥ እና ከቤት ውጭ ፣ የልጆች መጫወቻ ማዕከሎችን ያጠቃልላል ። የግል መኖሪያ ቤት ወይም የሕፃናት መንከባከቢያ ተቋም አያካትትም
- መዋኛ ገንዳዎች-ስፓዎችን ፣ መዋኛ ገንዳዎችን ፣ መዋኛ ገንዳዎችን ፣ የውሃ ተንሸራታቾችን ፣ የሞገድ ገንዳዎችን ፣ የተረጩ ማሰሪያዎችን እና የመታጠቢያ ቤቶችን ያጠቃልላል ።
- ከቤት ወደ ቤት ሽያጭ

የጅምላ ስብሰባ - ከ 10 ወይም ከዚያ በላይ ሰዎች ጋር ያሉ ሁሉም የጅምላ ስብሰባዎች በሚከተሉት ልዩነቶች እስከ ግንቦት 28 ቀን 2020 ድረስ የተከለከሉ ናቸው ።

- መንፈሳዊ እና ሃይማኖታዊ ስብሰባዎች። ማህበራዊ መዘበራረቅን ለማረጋገጥ እና ከአደጋ የህዝብ ጤና መምሪያ ከሚሰጡት መመሪያ ጋር የሚስማሙበት ትክክለኛ አምልኮ ፕሮቶኮልን መውሰድ አለበት ።
- በሞተር ተሽከርካሪው ውስጥ ከ 10 ሰዎች በላይ እስካልሆኑ ድረስ በተቆለፉ የሞተር ተሽከርካሪዎች ውስጥ የሰዎች ስብሰባ

የገበሬዎች ገበያዎች- የገበሬዎች ገበያዎች አሁንም በሚቀጥሉት ህጎች እንዲሠሩ ይፈቀድላቸዋል-

- መዝናኛዎች እና እንቅስቃሴዎች የተከለከሉ ናቸው
- የጋራ መቀመጫ የተከለከለ ነው
- የአቅራቢ ክፍተት ከባዶ ቦታ ጋር ስድስት ጫማ መሆን አለበት
- ማህበራዊ ልዩነት ፣ ንፅህና እና የህዝብ ጤና እርምጃዎች ይተገበራሉ

በአደባባይ ጥንቃቄ ያድርጉ

ምንም እንኳን ግዛቱ መከፈት ቢጀመርም ፣ ቫይረሱ አሁንም እየተሰራጨ መሆኑን ማስታወሱ አስፈላጊ ነው ። ስለሆነም አደኦች የጥንቃቄ እርምጃ መውሰድ አለባቸው ።